

ለበርካታ የአለም አቀፍ ወረርሽኝ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች የማመልከቻ መከታተያ ዝርዝር።

በ COVID-19 ምክንያት ስራ መስራት ካልቻሉ እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

አንዳንድ የቢሆን ሁኔታዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል፡

- የስራ ቦታዎ ተዘግቷል፣ ወደ ስራ መሄድ አይችሉም፣ ስራዎን ማቆም ወይም በትርፍ ሰዓት መስራት ይገባዎት ነበር።
- በግልጽ የሚሰሩ ኮንትራክተር፣ የራስዎን ስራ የሚሰሩ ነዎት ወይም ደመወዝዎ እና የስራ ሰዓትዎ ለቅጥር ዋስትና ሪፖርት አልተደረገም፣ ስራዎም ጉዳት ደርሶብታል ወይም የንግድ ስራዎ ተዘግቷል።
- ወደ ትሌት ወይም ወደ ሕጻናት መዋያ መሄድ ያልቻለውን ልጅዎን መንከባከብ አለብዎት

[ከ COVID-19 የተያያዙ ተጨማሪ የቢሆን ሁኔታዎችን ይመልከቱ።](#)

በርካታ ለሆኑ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ለመሆን፡

- በቅድሚያ ለመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች አመልክተው መከልከል አለብዎት። (ሕገ-ይህን ይጠይቃል)። ቀደም ሲል አመልክተው ካልተከለከሉ፣ ስለ ብቁነት መስፈርቶች [ድረ ገጻችን ላይ](#) ያንብቡ። በተጨማሪም፣ [የብቁነት ማጣሪያ](#) እና [የማመልከቻ መከታተያውን ዝርዝር](#) ለመደበኛ ጥቅማ ጥቅሞች ይመልከቱ።
- በመነሻ ዓመትዎ ላይ ለተወሰኑ ሰዓታት ስርተው በ COVID-19 ምክንያት ስራ አጥ መሆን አለብዎት። የመነሻ ዓመትዎ ካመለከቱበት ሳምንት በፊት የተጠናቀቁት አምስት የካላንደር ሩብ ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አራቱ ናቸው።

ከማመልከቻዎ በፊት፡

ማመልከቻውን ለመሙላት የሚያስፈልግዎን መረጃ ይሰብስቡ፡

- በመደበኛ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ማመልከቻዎ ላይ ያስገቡት ተመሳሳይ የግል፣ የስራ ታሪክና የባንክ መረጃ።
- በግል ስራዎ የሚተዳደሩ፣ የግል ኮንትራክተር ከሆኑ ወይም የደመወዝ ክፍያ መረጃዎ የሌሉን ከሆኑ፣ ከእነዚህ **2019** ሰነዶች መካከል አንድ ወይም ከዚያ በላይ።
 - 2019 IRS Schedule C, K-1, F
 - 2019 IRS Schedule 1125-E

- 2019 IRS 1040-SE
- 1099-Misc (2019)
- የ2019 የግብር ተመላሽ (1040 ንጥል ወይም የጋራ ሪፖርት)
- 2019 W-2 (በራሱ ስራ ለሚተዳደር አይሆንም)

የገቢዎ **2019** ማረጋገጫ በ ሩብ ዓመት፣ እነዚህን ቁጥሮች ከቼክ መዝገብዎ፣ ከነግድ ስራ የትርፍና ኪሳራ መግለጫዎ፣ ከሐብትና ዕዳ ሚዛንዎና ከሌሎች የሒሳብ መዝገብ ሪፖርቶች ላይ ያገኛሉ።

እንዴት ያመለክታሉ፡

- [ይህን መምሪያ በማውረድ](#) ዝርዝር እገዛና መመሪያዎችን ያግኙ።
- በአንላይን እንዲያመለክቱ እንመክራለን። በስልክም ማመልከት ይችላሉ፣ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የሚመጡት የስልክ ጥሪዎች በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው በአንላይን ማመልከት የፈጠነ ይሆናል።
- ላጥፍተው ወይም ዴስክቶፕ ኮምፒዩተር መጠቀም ተመራጭ ነው። ስልክ ወይም ታብሌት መጠቀም ይችላሉ፣ ነገር ግን መተግበሪያው ለማሰስ ሊያስቸግር ይችላል።
- ከዚህ በፊት ከሌለዎት፣ SecureAccess Washington (SAW) አካውንት ይክፈቱ። አካውንትዎን ከመክፈትዎ በፊት፣ በድረ ገጻችን ላይ ያሉትን መረጃዎች በማየት [የተለመዱ ችግሮችን ያስቀሩ](#)።
- ከ secure.esd.wa.gov/home ይጀምሩ። የ SAW የተጠቃሚ ስምና የይሌፍ ቃልዎን በመጠቀም በ eServices ያለውን የስራ አጥነት ማመልከቻ መድረስ ይችላሉ።

ደመወዝዎን የተመለከተ መረጃ ለመሙላት እነዚህን ልዩ መመሪያዎች ልብ ይበሉ፡

- የ2019 የገቢ ግብር ተመላሽዎን እስካሁን ሪፖርት ያላደረጉ ቢሆንም እንኳን፣ የ2019 ደመወዝዎን ብቻ ይሙሉ።
- መሙላት ያለብዎት “ያልተጣራ” ገቢን ሳይሆን “የተጣራ” ገቢን ብቻ ነው። የተጣራ ገቢ ማለት ማንኛውም ተቀናሽ ከተደረገ በኋላ የሚቀር ሒሳብ ነው።
- የሩብ ዓመት ገቢዎችን እንዲሞሉ ሲጠየቁ፣ ከጃንዋሪ እስከ ማርች፣ ከኤፕሪል እስከ ጁን፣ ከጁላይ እስከ ሴፕቴምበር እና ከኦክቶበር እስከ ዲሴምበር ላለው ጊዜ የ2019 ገቢን ይሙሉ።

ካመለከቱና ከተፈቀደልዎት በኋላ፡

- ከማርች 29 እስከ ጁላይ 25/2020 ባለው ጊዜ ውስጥ ጥቅማ ጥቅም ለጠየቁበት እያንዳንዱ ሳምንት ተጨማሪ \$600 ወዲያውኑ ያገኛሉ። ጥያቄ ማቅረብ አያስፈልግዎትም።
- ገና ፈቃድ ሳያገኙ በፊትም ቢሆን ሳምንታዊ የክፍያ ጥያቄዎችን ወዲያውኑ ማቅረብ ይጀምሩ።



የስራ ቅጥር ዋስትና ዘርፍ ክፍል እኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት ኢጋዥ መሳሪያዎችን አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስንነት ላለባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ይቀርባሉ። የዋሽንግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington Relay Service)፡ 711